

Ἀποστολικὸν

6. (1) Ἐπιτομὴ Ἁγίας, Ἀποστολικῆς Καταστάσεως Ἐκφράσεων Ἀποστολικῶν Ἐπιτομῶν 1, 2017.

(2) Ἁγίας 3 Ἐκφράσεων Ἀποστολικῶν Ἐπιτομῶν 1, 2018-Γ.

(3) Ἁγίας 4 Ἀποστολικῶν Ἐκφράσεων Ἐκφράσεων.

ገንዘብ ለውጥ

(ገጽ 4)

በገንዘብ ለውጥ ለውጥ	በገንዘብ ለውጥ ለውጥ	በገንዘብ ለውጥ ለውጥ
ገንዘብ ለውጥ ለውጥ በገንዘብ ለውጥ ለውጥ 2.11(3)(b)-ገጽ	"\$1487"	"\$1,487"
ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገጽ 2.22 ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ 6.3(6)-ገጽ	"où"	"où :"
ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ 2.27(1)-ገጽ	"des montant suivants"	"des montants suivants"
ገንዘብ ለውጥ ለውጥ 2.3(2), ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ "B" ገንዘብ ለውጥ ለውጥ 2.3(2)-ገጽ ለውጥ (3)- ገጽ	"ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ"	"ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ"
ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ 3.1(1)-ገጽ, ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ በገንዘብ ለውጥ ለውጥ ለውጥ ለውጥ (b)(ii)	"dependant;"	"dependant,"

<p>ኛድኔ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 3.1(1)-ገጽ, ስርዓት ስርዓት “ለግልጽ ስራ ስርዓት ስርዓት”, ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት (e)(ii)</p>	<p>"18 month"</p>	<p>"18-month"</p>
<p>ኛድኔ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 3.1(1)-ገጽ, ስርዓት ስርዓት “ለግልጽ ስራ ስርዓት ስርዓት”, ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት (e)(ii)</p>	<p>"Convention refugee,"</p>	<p>"Convention refugee;"</p>
<p>ኛድኔ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 3.1(1)-ገጽ, ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት”, ስርዓት ስርዓት ስርዓት (b)-ገጽ</p>	<p>"Minister."</p>	<p>"Minister;"</p>
<p>ኛድኔ ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 3.2(7)(b)(iii) ስርዓት (iv)</p>	<p>"12 month"</p>	<p>"12-month"</p>
<p>ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት ስርዓት 4(2.1)-ገጽ</p>	<p>"et les années d'imposition précédentes,"</p>	<p>"et les années d'imposition précédentes"</p>

<p>ጋልፎታሪት በጥያቄዎች ለመሰጠት 6.2(2)(e)-ጥ</p>	<p>"n'a reçu aucun traitement, salaire ou compensation, ni rien d'autre en tenant lieu, à l'exception d'un remboursement u"</p>	<p>"il n'a reçu aucun traitement, salaire ou compensation, ni rien d'autre en tenant lieu, à l'exception d'un remboursement ou"</p>
<p>ጥራት ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት 6.3(1)-ጥ, ጋራ ርዕስ "ጋልፎታሪት ለመሰጠት ጋልፎታሪት", በጥያቄዎች ለመሰጠት (e)</p>	<p>"employee;"</p>	<p>"employee; (<i>formation du personnel des entreprises</i>)"</p>
<p>ጥራት ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት 6.3(1)-ጥ, ጋራ ርዕስ "ጋልፎታሪት ለመሰጠት ጋልፎታሪት ለመሰጠት ጋልፎታሪት"</p>	<p>"subsection (2);"</p>	<p>"subsection (2); (<i>crédit d'impôt pour la formation du personnel des entreprises</i>)"</p>
<p>ጥራት ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት 6.3(1)-ጥ, ጋራ ርዕስ "ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት", በጥያቄዎች ለመሰጠት (b)</p>	<p>"training;"</p>	<p>"training; (<i>employé admissible</i>)"</p>
<p>ጥራት ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት 6.3(1)-ጥ, ጋራ ርዕስ "ለጥያቄዎች ለመሰጠት ጋልፎታሪት", በጥያቄዎች ለመሰጠት (h)</p>	<p>"enactment."</p>	<p>"enactment. (<i>employeur admissible</i>)"</p>

በበላይኛው ስርዓት 6.3(5)(b)	“ሥራ ለማሻሻልና”	“ለሥራው ስርዓት ለማሻሻልና ለሥራው ስርዓት 35-ኛው ስርዓት”
ስርዓት 6.3(7)	“ሥራ ለማሻሻልና”	“ለሥራው ስርዓት ለማሻሻልና ለሥራው ስርዓት 35-ኛው ስርዓት”
የሥራው ስርዓት ስርዓት 6.3(11)	"l'ensemble des employeurs admissibles peuvent demander"	"l'ensemble des employeurs admissibles peut demander"
የሥራው ስርዓት ስርዓት 24(2)	"referred to in subsection 164(4.1) of the federal Act"	"referred to in subsection 164(4.1) of the federal Act,"
የሥራው ስርዓት ስርዓት 44(2)	"(7) and (8),"	"(7) and (8)"
የሥራው ስርዓት ስርዓት 56(12.1)	"that applies for the purposes of this Act as it applies for the purposes of this Act,"	"as it applies for the purposes of this Act"

ጥያቄ ለጥያቄዎቻችን ለጥያቄዎቻችን
ጥያቄ ለጥያቄዎቻችን ለጥያቄዎቻችን
©2017
